



የጥሎሽ ዝግጅትን አላግባብ መጠቀም (Dowry Abuse)

ከጥሎሽ ጋር በተያያዘ የሚፈጸም ጥቃት ወይም ማስፈራሪያ ቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ግፍ ነው።

ከጥሎሽ ጋር የተያያዙ ልማዶች ከአገር አገርና ከባሕል ባሕል የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ።

‘ጥሎሽ’ ጋብቻ ሲፈጸም አብዛኛውን ጊዜ የሴቷ ቤተሰብ ለባልደው የሚሰጠውን ገንዘብ፣ ንብረት ወይም የስጦታ ዕቃዎች ያመለክታል። ጥሎሽ መስጠት በራሱ አግባብ ያልሆነ ድርጊት ተደርጎ አይታይም።

በማንኛውም ጊዜ ይኸውም ከጋብቻ በፊት፣ በጋብቻ ወቅት ወይም ከጋብቻ በኋላ ጥሎሽ የተሰጠው ወይም የተወሰደው በግዴታ፣ በኃይል ወይም በጫና ከሆነ ይህ አግባብ ያልሆነ ድርጊት ተደርጎ ይታያል። ከጥሎሽ ጋር የተያያዘ ጥቃት በአብዛኛው ጥሎሽ አልተከፈለም በሚል ሰብብ እንዲሁም ከአንዲት ሴት እና ከዘመዶቿ ተጨማሪ ገንዘብ ወይም ስጦታ ለማግኘት በጉልበት ማስገደድን ይጨምራል።

ቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት በአውስትራሊያ ሕግ መሠረት ወንጀል ነው። እንዲሁ ዓይነት ወንጀል የፈጸመ ሰው (ወንድም ሆነ ሴት) ሊታሰር ይችላል።

በእርስዎ ወይም በሚያውቁት ሰው ላይ የተደቀነ አደጋ ካለ **0000** ወደ ፖሊስ ይደውሉ።
በአውስትራሊያ የሚገኙ ፖሊሶች ለደኅንነት የማያሰጡና አምነት የሚጣልባቸው ናቸው።
በሚሰጥር ነፃ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት **1800RESPECT** ጋር በ**1800 737 732** ደውሎ ማነጋገር ይቻላል።
አስተርጓሚ በነፃ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ **131 450** ላይ ይደውሉ።

የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) ከጥሎሽ ጋር በተያያዘ በማንኛውም ሁኔታ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ወይም ትንኮሳዎችን በቸልታ አያልፍም።

የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) ከጥሎሽ ጋር በተያያዘ የሚፈጸም ጥቃትና ትንኮሳን ጨምሮ በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጸምን ጥቃት እጅግ አክብሮ ያደርጋል። ሁሉም አውስትራሊያውያን ሃይማኖታቸው፣ ባሕላዊ ልማዳቸው እና እምነታቸው ምንም ሆነ ምን ለጥቃት ሳይጋለጡ ወይም ጫና ሳይደረግባቸው እንዲሁም ከፍርሃት ነፃ ሆነው የመኖር መብት አላቸው።

ከጥሎሽ ጋር የተያያዙ ጥቃቶችና ትንኮሳዎች የትዳር ጓደኛን ወይም ቤተሰቦቻቸውን በማስፈራራት አሊያም ጉዳት ለማድረስ ዛቻ በመሰንዘር የእነሱን ሕይወት ለመቆጣጠር የሚፈጸምን ድርጊት ወይም የሚሰነዘሩ ማስፈራሪያዎችን ያካትታል።

አውስትራሊያ ውስጥ ያላችሁት በቪዛ ከሆነ እናንተም እርዳታ ማግኘት ትችላላችሁ።

የትዳር ጓደኛችሁ፣ የቤተሰብ አባላት ወይም በአካባቢያችሁ ያሉ ሌሎች ሰዎች በቪዛ አገር ውስጥ የመቀመጥ መብታችሁን ሊያሳጧችሁ አይችሉም።

ለባለትዳሮች የሚሰጥ ጊዜያዊ ቪዛ (ንዑስ ክፍል 309 ወይም 820) ወይም ለእጮኛዎች የሚሰጥ ቪዛ (ንዑስ ክፍል 300) ካላችሁና ከጥሎሽ ጋር የተያያዘ ቤተሰባዊ ጥቃት ከተፈጸመባችሁ የአውስትራሊያ የኢሚግሬሽን ሕግ የቤተሰብ ግፍ የተፈጸመባቸው ሰዎች ለባለትዳሮች በሚሰጥ ቋሚ የቪዛ (ንዑስ ክፍል 100 ወይም 801) ማመልከቻ መቀጠል የሚያስችላቸው ዝግጅት አለው።

ጥሎሽ አንድ ሰው ተገድዶ ወደ ትዳር እንዲገባ ለማድረግ መዋል የለበትም።

ጥሎሽ አንድ ሰው ሙሉ በሙሉ ያለውዴታው ጋብቻ እንዲፈጸም ለማስገደድ ከዋለ ይህ በግዴታ የተፈጸመ ጋብቻ ተደርጎ ይታያል።

አውስትራሊያ ውስጥ ሁሉም ሰው የማግባት ወይም ያለማግባት እንዲሁም ማንን እና መቼ ማግባት እንዳለበት የመምረጥ ነፃነት አለው። የአውስትራሊያ ሕግ ማንኛውንም ሰው አስገድዶ፣ አስፈራርቶ ወይም አታልሎ እንዲያገባ ማድረግን ይከለክላል። በተጨማሪም የግዴታ ጋብቻን ማበረታታት ወይም በማቀናጀት ሥራ መሳተፍ እንዲሁም አንድ ሰው የግዴታ ጋብቻ ከፈጸመ (ተገድዶ ያገባውን አይጨምርም) ሕግ እንደመጣስ ይቆጠራል። ይህም በሕጋዊ፣ በባሕላዊና በሃይማኖታዊ መንገድ የተፈጸሙ ጋብቻዎችን የሚመለከት ይሆናል።

አውስትራሊያ ውስጥ ከባሕል ጋር ለተያያዙ ጉዳዮች ምላሽ የሚሰጡ ዝግጅቶች አሉ።

1800RESPECT የታዊ ጥቃት እንዲሁም የቤተሰብና የቤት ውስጥ ጥቃት ሲፈጸም እርዳታ ማግኘት የሚቻልበት የአውስትራሊያ ብሔራዊ የምክር አገልግሎት (Australia's national sexual assault, family and domestic violence counselling service) መስጫ ነው።

በዚህ ዝግጅት በስልክና በኢንተርኔት በነፃ የምክርና የመረጃ አገልግሎት በሚሰጥር ይሰጣል። አማካሪዎች እርስዎ የሚነግሯቸውን ካዳመጡ በኋላ ለጥያቄዎችዎ መልስ ይሰጣሉ፤ በተጨማሪም በአካባቢዎ የሚገኙ ሌሎች ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን ሊጠቁሙዎ ይችላሉ።

በ**1800 737 732** በመደወል ወይም **www.1800RESPECT.org.au** አድራሻ በመጠቀም **1800RESPECT** ድረ-ገጽን መጎብኘት ይችላሉ።

My Blue Sky የለፈቃድኝነት የሚፈጸም ጋብቻን ለመከላከል፣ መረጃ ለማግኘት፣ የት መሄድ እንዳለባችሁ ለመጠቀምና ነፃ የሕግ ምክር አገልግሎት ለመስጠት ተብሎ የተዘጋጀ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ድረ ገጽ እና የመረጃ ዝግጅት ነው።

(02) 9514 8115 ላይ ደውሉ፣ በ **0481 070 844** የጽሑፍ መልእክት ላኩ፣ **help@mybluesky.org.au** ላይ ኢሜይል ላኩ ወይም **www.mybluesky.org.au** የሚለውን አድራሻ ተጠቅማችሁ **My Blue Sky** ድረ ገጽን ጎብኙ

በቤተሰብ ላይ የሚፈጸምን ጥቃት፣ ቪዛንና ሕገ ወጥ የሰው ዝውውርን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት **የአገር ውስጥ ጉዳይ ዘርፍ (Department of Home Affairs)** ድረ ገጽ ለመጎብኘት በ**www.homeaffairs.gov.au** በሚለው አድራሻ በመጠቀም “forced marriage” በሚለው ሐረግ ፍለጋ ማድረግ ይቻላል።

አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?

በ**131 450** ላይ በመደወል **የትርጉምና የማብራሪያ አገልግሎት** (Translating and Interpreting Service) (TIS) ክፍሉን ማግኘት ይችላሉ። TIS ውስጥ የሚሠሩ አንድ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎት ሰጪ አካላት ጋር መነጋገር እንዲችሉ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም። የስልክ መስመሩ ነፃ ከመሆኑም ሌላ ጉዳይዎ በሚሰጥር ይያዛል።